

መግቢያ

ሳርቤት የገንዘብ ቁጠባና ብድር ኃላፊነቱ የተወሰነ የህብረት ስራ ማህበር በሳርቤት አካባቢ ተወልደው ባደጉ አብሮ አደጎች መነሻ ሃሳብ አመንጪነት የመኖሪያ አካባቢን መሰረት አድርጎ የተቋቋመ የህብረት ስራ ማህበር ሲሆን ዋነኛ አላማው አድርጎ የተነሳው የአባላቱን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች የቁጠባን ባህል በማስረፅ እና በእቅድ በመበደር የሚፈታበትን መንገድ ማበጀት ነው። ከዚህ በተጨማሪ የአባላቱን ማህበራዊ ትስስር ከፍ ወዳለ ደረጃ ማሳደግና የጋራ ስራ ባህልን ማበልፀግ ነው።

ራዕይ

በአካባቢያችን ጠንካራ የኢኮኖሚ አቅምና ማህበራዊ ትስስር ያለው ማህበረሰብ በ 2020ዓ.ም ተፈጥሮ ማየት

ተልዕኮ

በፍላጎትና እቅድ ላይ መሰረት ያደረገ የቁጠባና የብድር ባህልን ማስረፅና የአባላት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግር መፍታት

ዋና ዋና አላማዎች

- ◆ በፍላጎት ገንዘብ የመቆጣጠርና በእቅድ የመበደር ባህል ማዳበር
- ◆ የኢኮኖሚ ችግሮችን በተባበረ ጥረት መከላከል፣ መቋቋምና ማስወገድ
- ◆ የቁጠባና ብድር አገልግሎት እንዲዳብርና እንዲስፋፋ ማድረግ
- ◆ አባላትን በማቀራረብ እርስ በእርስ የመረዳዳትና የመተሳሰብ ልምድ እንዲያዳብሩ ማድረግ
- ◆ አባላት ዲሞክራሲያዊ የሆነ የአመራርን፣ የአስተዳደርንና የቁጥጥርን ልምድ እንዲቀስሙና እንዲያሳድጉ መርዳት

መርሆች

- ◆ አባልነት ክፍት ሆኖ በፈቃደኝነት ላይ ይመሰረታል
- ◆ አባላት በሙሉ እኩል ድምጽ ይኖራቸዋል
- ◆ ከጣልቃ ገብነትና ተጽዕኖ ነፃ ሆኖ ራስ በራስ ማስተዳደር
- ◆ በኅብረት ሥራ ማኀበራት መካከል ትብብርና ኅብረት መፍጠር
- ◆ በኅብረተሰቡ የማኀበራዊ ጉዳይ እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ መሆን

የአባልነት መስፈርቶች

- ◆ ዕድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ፣
- ◆ የአዲስ አበባ ነዋሪ የሆነ
- ◆ በኅብረት ሥራ ማኀበራት መርህ የሚያምን
- ◆ ቢያንስ በየወሩ 50 ብር መቆጣጠር የሚችል

ለመመዝገብ የሚያስፈልጉ ነገሮች

- ◆ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ
- ◆ የመታወቂያ ኮፒ
- ◆ የመመዝገቢያ 100 ብር መክፈል
- ◆ ቢያንስ የአንድ እጣ ክፍያ ብር 500 መክፈል(በሁለት ጊዜ ክፍያ መክፈል ይቻላል)
- ◆ የአባልነት ፎርም መሙላት
- ◆ የወራሽ ፎርም መሙላት

ማሳሰቢያ፡ ለመመዝገቢያ የተከፈለ ብር በማናቸውም ምክንያት ተመላሽ አይደረግም!

አክሲዩን ዕጣ በተመለከተ

- ◆ ማንኛውም የማህበሩ አባል የአክሲዩን ባለድርሻ ይሆናል። በአክሲዩን ድርሻው ልክም የማህበሩ ትርፍና ኪሳራ ተካፋይ ይሆናል።
- ◆ የአንድ አክሲዩን ዋጋ **500** ብር ሲሆን አንድ አባል ቢያንስ **አንድ አክሲዩን** ሊኖረው ይገባል።
- ◆ በአክሲዩን ድርሻ እና በ ጠቅላላ ተቀማጭ መካከል የሚኖረው ምጣኔ ቢያንስ **1A6** መሆን አለበት። በመሆኑም የአክሲዩን ድርሻው ከቁጠባው መጠን ጋር በንፅፅር ቀስ እያለ የሚያድግ ይሆናል።
- ◆ መግዛት የሚቻለው ትልቁ የአክሲዩን ድርሻ መጠን **100 እጣ** ብቻ ነው።

አክሲዩን ዕጣ ከፍ ማድረግ ጥቅሙ ምንድን ነው?

- ◆ የእጣ ጥቅሙ በዋነኝነት ለትርፍ መክፈያ ነው። በአመቱ መጨረሻ ላይ የሚገኘው ትርፍ ለአባላት የሚከፋፈለው አባላት ባላቸው የእጣ መጠን ብቻ ነው። በመሆኑም ከፍ ያለ አክሲዩን እጣ ያለው አባል ከማህበሩ አመታዊ ትርፍ ላይ ከፍ ያለ ድርሻ ይኖረዋል ማለት ነው።
- ◆ ሁለተኛ ጥቅሙ አባሉ መጠነኛ ብድር በሚፈልግበት ጊዜ የአክሲዩን እጣው እንደ ዋስትና ያገለግላል።

የአክሲዩን ድርሻን ስለማሳደግ

ለሽያጭ የተዘጋጀው የእጣ መጠን ተሽጦ እስከላለቀ ድረስ አንድ አባል በፈለገው ጊዜ የአክሲዩን መጠኑን ማሳደግ ይችላል።

የአክሲዩን ገንዘብን ተመላሽ ስለማድረግ

ለአክሲዩን የተከፈለ ገንዘብ ተመላሽ የሚደረገው አባሉ ሲሰናበት ብቻ ነው። ይኸውም የማህበሩ ትርፍና ኪሳራ ከተሰራ በኋላ የሚፈፀም ነው።

ቁጠባን በተመለከተ

- ◆ አባሉ በማህበሩ ውስጥ እስከላ ድረስ ያለማቋረጥ በየወሩ ይቆጥባል።
- ◆ የማህበሩ የመደበኛ ቁጠባ ዝቅተኛ የቁጠባ መጠን **50 ብር** ሲሆን አባሉ አቅሙ ከፈቀደ ከዛ በላይ የፈለገውን ያህል በየወሩ መቆጠብ ይችላል።
- ◆ አባሉ ወርሃዊ ቁጠባውን በፈለገው ጊዜ መጨመር ወይም መቀነስ ይችላል። ከ50 ብር በታች ማድረግ ግን አይችልም።
- ◆ ለአሰራር እንዲመች አባሉ የሚቆጥበው መጠን ለ6 ወራት ያህል ተመሳሳይ መሆን አለበት።

ቁጠባው ከማህበሩ የሚያስገኘው ጥቅም ምንድን ነው

- 1ኛ. አባሉ ለቆጠበው ብር መጠን አመታዊ ወለድ **7.10%** ይታሰብለታል።
- 2ኛ. አባሉ ብድር መበደር ሲፈልግ የቆጠበውን 4እጥፍ ድረስ መበደር ይችላል።

- ◆ ስለዚህ የቁጠባ መጠንን ከፍ ማድረግ:
 - 1ኛ. በቆጠብነው ልክ ከፍ ያለ የወለድ ትርፍ እንድናገኝ ያደርጋል
 - 2ኛ. መበደር ስንፈልግ ከፍ ያለ ብር መበደር ያስችላል

የመደበኛ ቁጠባን ወጪ ስለማድረግ

- ◆ የመደበኛ ቁጠባ ወጪ ማድረግ የሚቻለው አባሉ ከማህበሩ ሲሰናበት ብቻ ነው።

ሌሎች የቁጠባ አይነቶች

*** የፍላጎት ቁጠባ**

አንድ አባል ከመደበኛ ወርሃዊ ቁጠባ ውጪ የፍላጎት ቁጠባ በተጨማሪነት መቆጠብ ይችላል። ይህ የቁጠባ አይነት የመጠን ገደብ የሌለው ሲሆን በፈለገው ወቅት የፈለገውን ያህል ቆጥቦ በፈለገው ወቅት ማውጣት የሚችለው ነው።

*** የዝግ ቁጠባ**

ይህ የቁጠባ አይነት አባሉ ጠርቀም ያለ ገንዘብ ለረዥም ጊዜ ማውጣት በማይቻልበት ሁኔታ በማንበሩ ዘንድ የሚያስቀምጠው የቁጠባ አይነት ሲሆን የተሻለ የወለድ ጥቅም የሚያስገኝ ነው። የጊዜ ገደቡና የወለዱ መጠን በአስቀማጭና በማህበሩ ስራ አመራር በኩል በሚደረግ ስምምነት የሚፀና ነው።

*** የልጆች ቁጠባ**

ይህ የቁጠባ አይነት አባሉ ለልጆች/ታዳጊዎች የሚቀጥበው ቁጠባ ሲሆን በየወሩ ከ 10 ብር ጀምሮ መቆጠብ ይቻላል።

ብድርን በተመለከተ

- ◆ የማህበሩ ዋንኛ አላማ አባላት የቁጠባ ባህላቸውን እንዲያዳብሩና በቆጠቡት ልክም ለተለያዩ አገልግሎት የሚውል ጠርቀም ያለ ገንዘብ በአነስተኛ ወለድ በብድር እንዲያገኙ ማድረግ ነው። በመሆኑም ማህበሩ ለተለያዩ ፍላጎቶች የተለያዩ ብድር በተለያዩ የወለድ ምጣኔ ይሰጣል፡
- ◆ አባሉ ብድር ለመበደር ቢያንስ ስድስት(6) ወር ሳያቋርጥ መቆጠብ ይኖርበታል።
- ◆ የማንኛውም ብድር የመመለሻ ጊዜ **ከ3አመት - 7 አመት** ሆኖ ዝርዝሩ በብድር መመሪያ መሰረት ይሆናል ።

ዋና ዋና የብድር አይነቶች፡

የመደበኛ ብድር

- ◆ ይህ የብድር አይነት አባሉ ባስቀመጠው ጠቅላላ ቁጠባ ላይ ተመርክዞ የሚሰጥ ሲሆን አባሉ ያስቀመጠውን ጠቅላላ ተቀማጭ አራት (4) እጥፍ ያህል መበደር ይችላል።
- ◆ ለመደበኛ ብድር አባሉ ለተበደረው ገንዘብ፡
 - ⇒ በቀሪው ሂሳብ ላይ **10%** ወለድ በ አመት ይከፍላል።
 - ⇒ የአገልግሎት ክፍያ የብድሩን **1%** ለአንድ ጊዜ ብቻ ይከፍላል።
 - ⇒ የብድር ህይወት ኢንሹራንስ **1%** እና በቀሪ እዳ ላይ በየወሩ **0.1%** ይከፍላል።

ልዩ ብድር

- ◆ ይህ የብድር አይነት ከፍተኛ ፍጆታ ላላቸው ለቤት፤ ለኮንዶሚኒየም ቅድመ ክፍያ፤ ለመኪና እና ለልዩ ልዩ ማሽነሪ ግዢዎች የሚውል ነው።
- ◆ የልዩ ብድር ወለድና መሰል ጉዳዮች በብድር መመሪያው መሰረት ወቅትን ተከትሎ የሚሰላ ይሆናል።

ማንኛውም የብድር አገልግሎት በማህበሩ የብድር መመሪያ መሰረት የሚከናወን ይሆናል።

ይቆጥቡ፣ በእቅድ ይበደሩ፣ በወቅቱ ይመልሱ!

ማስታወሻ፡

⇒ **ለመመዝገብ የሚያስፈልጉ ነገሮች፡**

- ◆ 2 ጉርድ ፎቶግራፍ
- ◆ የመታወቂያ ኮፒ
- ◆ የመመዝገቢያ 100 ብር መክፈል
- ◆ ቢያንስ የአንድ እጣ ግማሽ ክፍያ ብር 250 መክፈል
- ◆ የአባልነት ፎርም መሙላት
- ◆ የወራሽ ፎርም መሙላት

⇒ መደበኛ ቁጠባ መክፈያ ጊዜ፡

- ◆ ዘወትር ወር ከገባ እስከ 30ኛው ቀን ድረስ በባንክ ማስገባት
የባንክ ሂሳብ ቁጥር፡
1000282026876 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
ሳርቤት የገንዘብ ቁጠባና ብድር ህ/ስ/ማ

- ◆ ወይም በወሩ የመጨረሻ ቅዳሜ የማህበሩ ቢሮ በመምጣት በካሽ መክፈል ይቻላል
- ◆ ወሩ ካለፈ በማህበሩ ህግ መሰረት ተጨማሪ ቅጣት ይከፍላሉ

⇒ **ለተጨማሪ መረጃ**

በ0911157395/0913027651/0913908341 ይደውሉ!!

<https://sarbetsaving.wixsite.com/website>

Email: sarbetsaving@gmail.com

አንላይን መገኛዎች፡

Sarbet Saving (ሳርቤት ቁጠባ)



አድራሻ፡

አዲስ አበባ፤ ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክ/ከተማ፤ ወረዳ 03፤ የቤት ቁ. 100

ሳርቤት ሱዳን ክለብ ፊት ለፊት በሚያስገባው ኮብል ስቶን መንገድ 100ሜ ያህል ገባ ብሎ